

የተልእኮ መግለጫ

የበኩሎምቢያ ዲስትሪክት እሳት እና ድንገተኛ አደጋ ሕክምና አገልግሎቶች ዲፓርትመንት (DCFEMS) የእሳት አደጋ ትምህርት ክፍል በእሳት አደጋ ምክንያት የሚከሰቱ አደጋዎች፣ ጉዳቶች፣ ሞት፣ እንዲሁም የንብረት ውድመት ለመቀነስ በቁርጠኝነት ይሰራል። ሁሉም የኩሎምቢያ ዲስትሪክት ነዋሪዎች ስለ እሳት አደጋ ደህንነት ቢማሩ መልካም ቢሆንም፣ የበለጠ ተጋላጭ ከመሆናቸው አንጻር በተለይ ለህጻናት እና ለአረጋውያን ዜጎች የበለጠ ትኩረት ተሰጥቶ ይሰራበታል።

ወሳኝ ስልክ ቁጥሮች

ፖሊስ, የእሳት አደጋ እና የድንገተኛ አደጋ ህክምና 911

የደንበኞች አገልግሎት ጥያቄ 311 ወይም 727-1000

መስማት የተሳናቸው TDD ላይ የተመሰረቱ አገልግሎቶች 911 ወይም 202-479-2248

የእሳት አደጋ መከላከል ክፍል 202-727-1600

የእሳት አደጋ ደህንነት ትምህርት 202-727-1614

DCFEMS የህዝብ መረጃ ፅሕፈት-ቤት 202-673-3331

ወይም ይህንን ድረገጽ ይጎብኙ

FEMS.DC.GOV

 www.twitter.com/dcfireems

 www.fb.com/dcfireandems

EDITH




EXIT DRILLS IN THE HOME
(የመውጫ ድረሎች እቤቱ ውስጥ)



መውጫያ ድራሎች

ቅደም ተከተል 1: የራስዎን ማምለጫ ማቀድ

- የእያንዳንዱን ፎቅ ስእል ሳል።
- መስኮቶች እና በሮች በቀላሉ ማስመለጥ የሚችሉ ስለመሆናቸው ይሞክሩዎቻቸው። በቀላሉ ይሰራሉ?
- ማናቸውም የደህንነት መሳሪያዎች በቀላሉ መክፈት መቻል አለባቸው። መቀርቀሪያ ያላቸው መስኮቶች ላይ በፍጥነት ማስለቀቂያ መሳሪያ ይጠቀሙ። ከሁሉም ቁልፎች አጠገብ ለአደጋ ጊዜ የሚያገለግል አማራጭ ቁልፍ ያዘጋጁ። (በእሳድ አደጋ ጊዜ ቁልፍ የማፈላለግ ጊዜ አይኖርዎትም)።
- ከውጫ ከቤተሰብ ጋር የሚገናኙበት ቦታ ይምረጡ; ከግቢው ፊት፣ ዛፍ ስር፣ የጎረቤት ግቢ፣ ወይም የእግረኛ መንገዱ ላይ። ካርታዎ ላይ በግልጽ ያሳዩ።



የቤትዎ የመጀመሪያውንና ሁለተኛውን መውጫያ መንገዶች የሚያሳይ ንድፍ ይሳሉ።

በቤቱ ውስጥ

ቅደም ተከተል 2: ቤተሰቡ የሚገናኝበት

- በእቅዱ እና በነዚህ ነጥቦች እና አሰራሮች ዙርያ ከቤተሰብዎ ጋር ይወያዩ።
- ሁልጊዜ የመኝታ ክፍልዎ በሮች ዘግተው ይተኙ። እያንዳንዱ ሰው የቤተሰብ ማንቁያ ድምጽ የሚያስማበትን መንገድ ያመቻቹ። (በሌላ አባባል፣ መጮኽ፣ ግድግዳዎችን መምታት፣ ማፋጨት።)
- ከጎረቤት ቤት ላይ ወደ 911 ይደውሉ። እቤት ውስጥ የቀረ ሰው ካለ የአደጋ ሰራተኞች ላኪውን ያሳውቁት። ከቤት ውስጥ ከወጡ በኋላ ከቤተሰብ ጋር ወደሚገናኙበት ቦታ ይሂዱ እና እዛው ይቆዩ። ሌሎች የቤተሰብ አባላቶችን እዛው ይጠብቁ። በምንም ምክንያት እየሰደደ ወደሚገኝ ቤት ተመልሰው መሄድ የለብዎትም።

ቅደም ተከተል 3: የ እሳት አደጋ ድራል

- ሁሉም ሰዎች መኝታ ክፍላቸው ላይ ሊኖራቸው ይገባል።
- ሁሉም ሰዎች ራሳቸውን አጎንብሰው ከመኝታ ክፍል መውጣት አለባቸው። ምድርቤቱ ላይ እተንጎቆቆ ይውጡ፣ ከግድግዳውን መደገፍዎን ይቀጥሉ፣ ከዛ በተገቢው መውጫያ መንገድ ይውጡ።
- ለመጀመሪያ ጊዜ፣ የተለመደውን መውጫያ ይጠቀሙ። በሮች እሳት እንደሌለባቸው በማረጋገጥ በቀስታ ይከፈቱዎቻቸው; የከባድ ጭስ ወይም እሳት ምልክት የሚታይበት ማንኛውም በር በኃይል ይዘጉ።
- ለሁለተኛ ጊዜ፣ በሮች መቋቋም መሆናቸው ያስመስሉ። ሁሉም ሰዎች ሁለተኛውን መውጫያ መንገድ መጠቀም አለባቸው።

EDIT H

- መገናኛው ቦታ ላይ ተሰብስቡ እና አንድ ሰው ወደ የእሳት አደጋ ዲፓርትመንቱ የሚደውል አስመስሉ።
- ድራሎቹ ምን እንዳጋጠመ፣ ምን እንደተደረገ እና ምን መደረግ እንዳለበት ከተናገሩ በኋላ።
- ቢያንስ በአመት ሁለት ጊዜ ድራል ያድርጉ; ልጆች ካለዎት ደግሞ ከዚያ በላይ። ልምምድ ፍጹም ብቁ ያደርጋል እና ሂወትዎን ሊያተርፍ ይችላል።

በእሳት አደጋ ጊዜ ማስታወስ ያለብዎ ነገሮች

- መውጫያ ካጡ፣ ሁሉም በእርስዎ እና በእሳቱ መካከል ያሉ በሮችን ይዘጉ። መስኮቱ ላይ ተጠግተው ይቆዩ እና የድረሱልኝ ጥሪ ያሰሙ። ክፍሉ ላይ ስልክ ካለ፣ ወደ እሳት አደጋ መከላከያ ክፍል ይደውሉ እና ያሉበት ቦታ በግልጽ ይንገሩዎቻቸው።
- የእሳት አደጋ ሲከሰት፣ ጭስ በሞላበት ቤት ውስጥ በመንጎቆቆ መንቀሳቀስ የተሻለው አማራጭ ነው። ሁልጊዜ በቤትዎ ውስጥ ሲሄዱ ከጀርባዎ በኩል የሚገኙ በሮችን ይዘጉ። ልብሶችዎ በእሳት ከተያያዙ፣ **ይቁሙ፣ ይጋደሙ እና ይንከባለሉ።**
- እሳት አደጋ ውስጥ፣ ሌኮንድም ወሳኝ ነው። ልብስዎ ለመልበስ፣ የቤት እንስሳዎች ለመፈለግ፣ ወይም ውድ እቃዎችን ለመፈለግ ጊዜዎ አያጥፉ። ያስታውሱ...

...ወደ ውጫ ይውጡ እና እዛው ይቆዩ!!!